



ህዝብን በማስተባበር አቅጣጫ በማስያዝና አመራር በመስጠት የወያኔን ስርአት በጋራ ከስሩ ነቅሎ ለመጣል በአንድ ማእከል የሚንቀሳቀስ ጠንካራ ያማራጭ ሃይል (Unified Force) ማቋቋም ወቅታዊ ነው።

ቀን፤ ጥር 20 2007 (ጃንዋሪ 28 2015)

ኢትዮጵያ ሀገራችን የረጅም ጊዜ ታሪክ ያላትና ጨዋና አብሮ በሰላም ተደጋግፎ የኖረ ሕዝብ ያፈራች ታላቅ ሃገር ናት። ህዝባችን ለነጻነቱ ከፍተኛ ትግልን በማካሄድና ታላቅ መስዋዕት በመክፈል በወጭ ወራሪዎች ላይ ድልን በማስመዘግብ ለሌሎች አገራት፤ በተለይ ለአፍሪካና ሌሎች ጥቁር ሕዝቦች ምሳሌ ቢሆንም፤ ኢትዮጵያና ህዝቧ ጥቂት ዘረኛና መሰሪ የህወሓት ቡድን በዘረጋው የአገዛዝ ስርአት ሃያ አራት የግፍ፡ የድብደባ፤ የማሳደድ፤ የጠባብ ጎሰኝነት፤ አድራጊነትና ዘረኝነት፤ የድርጅታዊ ምዝብራ፤ የሃገርን የተፈጥሮ ኃብት፤ በተለይም መሬትንና ወንዞችን ለውጭ ባለሀብቶችና ለህወሓት ታማኞች የሰጠ፤ ሕዝብን ከሕዝብ የከፋፈለ አገዛዝ አመታትን አስቆጥሮ ሀገራችን አሁን ወደምትገኝበት እጅግ የሚያሳዝንና አደገኛ ደረጃ ላይ አድርጎታል። በዚህም ለዲሞክራሲ የቆሙ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች በተበታተነ መልኩም ቢሆን ለነጻነት የሚያደርጉትን ትግላቸውን በያቅጣጫው እያፋፋሙ ይገኛሉ። በተለይ ወጣቱ ትውልድ ለህይወቱ ሳይፈራ በየአቅጣጫው ለሰብአዊ መብቱ፤ ለሃገሩ፤ ለከብሩና ለወደፊት ህይወቱ እያደረገ ያለው ትግል እጅግ የሚያኮራ ነው። መበረታታም መደገፍም አለበት።

ያለፈውን ምርጫ 99.6% አሸንፏል። ከ6 ሚሊዮን በላይ አባላት ስላሉኝ ትልቅ ህዝባዊ መሰረት አለኝ በሚል አሰልፎ ጥርጉጥን ሲያደነቁረን የከረመው የህወሓት አገዛዝ በፍርሃት የተዋጠ በመሆኑ ሕገ-መንግሥት ተብዬውና ስርአቱን ተቀብለው በሰላም እንቅስቃሴ በሚያደርጉ በአገር ቤት በሚገኙ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች፤ ተወዳዳሪዎች ሆነው ተስፋ በሚሰጡ እንቅስቃሴዎች ላይ የሚያካሂዱ አሰቃቂ የሆነ አፈና፤ አግላይነትና አፍራሽነት የእነዚህ የፖለቲካ ድርጅቶች ህልውና እንዲጠፋ ለማድረግ ነው። ህወሓት ጠፍጥፎ ከሰራቸው ተቋማት አንዱ በሆነው የምርጫ ቦርድ አማካኝነት አሳፋሪ ድርጊቶችን በመፈጸም ላይ ይገኛል። ተለጣፊ የሆኑ ድርጅቶችን ፈጥሯል። ከጥቂት ወራቶች በፊት መኪኤድና አንድነት ውህደት ለመፈጸም በጋራ የጠሩትን ጉባኤ መኪኤድ ቀደም ሲል ያደረገው ጉባኤ ባልተሟላ ኮረም ነው በሚል ውህደቱ እንዳይከናወን ማድረግ የሚታወስ ነው። ምንም እንኳን ከህወሓት ምርጫ ቦርድ በተሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት ሁለቱ ድርጅቶች በየላቸው ተደጋጋሚ ጉባኤ በማድረግ ውጤቱን ቢያሳውቁም ተቀባይነት የለውም በማለት ሌላ ምርጫ እንዲያደርጉ ወስኗል። በተጨማሪም ስርአቱ የድርጅቶችን ህልውና ለማጥፋት የራሱን ሰላዮች በውስጣቸው አስርን በማስገባትና ጥቂት ግለሰቦችን በማደራጀት ተለጣፊ ፓርቲ በመፍጠር እያከናወነ ያለው አሳፋሪ ድርጊት፤ የህወሓት አገዛዝ ምንም አዳይነት ህዝባዊ መሰረት እንደሌለውና በከፍተኛ ፍርሃት ውስጥ መደፈቁን ቁልጭ አድርጎ የሚያሳይ ድርጊት ነው።

ቀደም ሲል “ነጻነት ለፍትሃዊ ምርጫ” በሚል መርህ ሕዝባዊ ሰልፍ በጠሩት የ9ኛ የፖለቲካ ፓርቲ አባላትና ደጋፊዎች ላይ የህወሓት አገዛዝ ዘግኖኝ የሆኑ ድብደባዎችና እስራት በመፈጸም ሰልፉ እንዳይከናወን ማድረግ የሚታወስ ነው። ዛሬም የአንድነት ፓርቲ በጠራው ሰልፍ በተገኙ አባላትና ሰላማዊ ዜጎች ላይ ተመሳሳይ ድርጊት በመፈጸም በአዲስ አበባ ውስጥ ሰልፉ እንዳይካሄድ አድርጓል። ሰልፈኞቹን በዱላ ደብዳቤ፤ አሳዲ፤ አሰሯ፤ የውጭ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ጨካኝ የሆኑ በደሎች ፈጽሟል። የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ) እና የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC) የገነቡት ትግል በሚያደርጉ ሰላማዊ ዜጎች ላይ ህወሓት ያካሄደውን ፋሽሽታዊ ድርጊት በጽኑ እያወገዘ፤ ከዚህ አስከፊ አገዛዝ ለመለቀቅ ያለፍርሃት ምሳሌ በመሆን መስዋዕትነት በመክፈል ላይ ላሉ ጀግኖቻችን አክብሮታችን እንገልጻለን። የትግል አጋርነታችንንም እናረጋግጣለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ ለእነዚህ የፍትህ፤ የአገር ማዳን፤ የሰብአዊ መብት ጠበቃዎች ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጥና አብሮ እንዲቆም አደራ እንላለን።

ከላይ ባጭሩ የተቀመጠው የሚያስገነዝበን፤ ስርአቱን ለማስወገድ የነጻነት ትግል በምናደርግ የዲሞክራሲ ህይሎች መካከል ያለው መሰረታዊ ችግራችን፤ በተበታተነ ሁኔታ የተናጠል ተቃዋሚ ማካሄዳችን መሆኑን ነው። ስለዚህ ትኩረታችን ሀገራችንን እያጠፋ ያለውን ስርአት በጋራ ከስሩ ነቅሎ በማስወገድና በሁሉ አቀፍ ህዝባዊ የሽግግር መንግስት በመተካት ዘላቂ የሆነ ህገመንግስታዊና ዲሞክራሲያዊ ለውጥን በሚያመጣ የጋራ ስምምነትን መሰረት ያደረገ ሊሆን ይገባዋል። ሃገራችን ካለችበት ታላቅ ፈተና እና ህዝባችን ከሚገኝበት መከራና ስቃይ አኳያ እጅግ ብዙ በአፋጣኝ መደረግ የሚገባቸው ተግባራት ገና አልተከናወኑም። ህዝቡ ባሁኑ ሰአት የሚሻገረው የሚያስተባብረውና አቅጣጫ የሚያስይዘው በዚህም የታሪክ አጋጣሚ አፋጣኝ አመራር የሚሰጠው የተባበረ እና ጠንካራ ያማራጭ ሃይል (Unified Force) ነው። ባገር ቤት የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ህገመንግስቱንና ስርአቱን በመቀበል ትግል የሚያካሂዱ የተለያዩ ሰላማዊ ፓርቲዎች ህልውናቸውን እስከማጣት በመድረስ ከህወሓት መሰሪ ስርአት ጋር ግብግብ በመጣጠም ፍዳቸውን በሚያዩበት በዚህ ወሳኝ ወቅት፤ ህገመንግስቱንና ስርአቱን ሳይቀበል እንቅስቃሴ የሚያደርገው ነጻ የሆነው የዲሞክራሲ ሃይል ከድርጅት ሳጥን ውስጥ በመውጣት ባንድ ማእከል የሚታገል ያማራጭ ሃይል (Unified Force) የመፍጠርና የመታገል ወሳኝ ምእራፍ ላይ መድረሳችንን መገንዘብ ይኖርብናል። የሀገራችን አንድነቷና ሉዓላዊቷ ተከብሮ፤ የዜጎቿ መብቶች የሚከበሩባትና የሕግ የበላይነት የሰፊነባት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓትን የማስፈን ሳላማ መሰረት አድርጎ፤ ተፈላልጎና ተፈቃቅዶ ከመሰረት ወጭ ሌላ አማራጭ የለም። በአሁኑ ወቅት ይህ የታሪክ ግዴታ ነው እንላለን።

የሽግግር ምክር ቤትና የሸንጎ የበላይ አመራር ተወካዮች ከላይ በተዘረዘሩት ጭብጦችና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ላለፉት 3 ተከታታይ ወራቶች ምክር ቤቱ በማካሄድ፤ የሸንጎና የሽግግር ምክር ቤቱ ትብብር በራሱ ግብ እንዲፈሰሰና፤ ይልቁንም ወደ ግብ የሚያሸጋግረን መረጃ መገንዘብ መሆኑን የጋራ ግንዛቤ ላይ ተደርጎል። ያማራጭ ሃይል እንዲፈጠር የሚያስችል የመሠረት ድንጋይ ለመጣልና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ጥልቅ ውይይት ማድረግ ቀጥሏል። የጋራ ውይይቱን ውጤት፤ የውሳኔ ሃሳቦችን እንዲሁም ቀጣዩን ሂደት ለህዝብ ይፋ ለማድረግና ግልጽ የሆነ ውይይት ለማካሄድ በፌብራሪ ማለቂያ ላይ ህዝባዊ ስብሰባ በጋራ እንደምናዘጋጅ እየገለጽን፤ ስብሰባው የሚከናወነበትን ቦታና ቀን እንዲሁም ተያያዥ ዝርዝር ጉዳዮችን በተመለከተ በተለያዩ መንገዶች ተከታታይ ማብራሪያዎችና መግለጫዎች እንደምንሰጥ ማሳወቅ እንወዳለን። የህወሓት አገዛዝ ሀገራችንን ከዘፈቃት አረንጓዴ ውስጥ ለማውጣት የሚታገሉ ሁሉ የአንድነትና የገነቡት አማራጭ ኃይል በመፍጠሩ ሂደት ላይ እንዲሳተፉ ጥሪያችንን እናቀርባለን።

በዚህ አጋጣሚ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ የሚገኘው ነጻነት ናፋቂ ኢትዮጵያዊና የዲሞክራሲ ሃይሎች ሁሉ፤ እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን፤ ድህረ-ገጾችና የፓልቶክ ክፍሎች የዚህ እንቅስቃሴ አካል እንዲሆኑና በሀገር ቤት የሚካሄደውን ትግል በሁሉም መልኩ እንዲያግዙ ጥሪያችንን በድጋሚ እናስተላልፋለን።

የተባበረ የሕዝብ ትግል ምንጊዜም አሸናፊ ነው!

- የኢትዮጵያ ብሄራዊ የሽግግር ምክር ቤት (ENTC)**
- የኢትዮጵያ ሕዝብ የጋራ ትግል ሸንጎ (ሸንጎ)**